



የድሬዳዋ አስተዳደር  
ድሬ ነጋሪት ጋዜጣ

**DIRE NEGARIT GAZETA**  
OF THE DIRE DAWA ADMINISTRATION

፬ኛ ዓመት ቁጥር 03  
ድሬዳዋ ማቢት ፲፬ ቀን ፳፻፱ ዓ.ም.

በድሬዳዋ አስተዳደር  
ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

4<sup>th</sup> Year No. 03  
DIRE DAWA March 23<sup>rd</sup> ,2017

**አዋጅ ቁጥር ፶፪ /፳፻፱ ዓ.ም**  
**የድሬዳዋ አስተዳደር የከተማ ቀበሌ**  
**አስተዳደር አካላትን እንደገና ለማቋቋም**  
**እና አደረጃጀታቸውን እና ሥልጣንና**  
**ተግባራቸውን ለመወሰን የወጣውን አዋጅ**  
**ማሻሻያ አዋጅ**

በቀበሌ አስተዳደር ደረጃ የሚከናወኑ ሥራዎች በዋናነት ጉዳዩ በሚመለከታቸው የማዕከላዊ መሥሪያ ቤቶች ተጠንተው ወደ ቀበሌ እንዲወርዱ በመደረጉ፤

የከተማ ቀበሌዎች አደረጃጀት፣ ሥልጣንና ተግባርን ከማዕከላዊ መሥሪያ ቤቶች አደረጃጀት፣ ሥልጣንና ተግባር ጋር በተጣጣመና በተቀናጀ መልክ ወጥነት እንዲኖረው ማድረግ በማስፈለጉ፤

እንዲሁም የህብረተሰቡን ተሳትፎ እና ይበልጥ ተጠቃሚነት ለማሳደግ የሚያስችል ምቹ ሁኔታን በቀበሌ ደረጃ በመፍጠር የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በተገቢው ሁኔታ መፍታት በማስፈለጉ፤

**PROCLAMATION NO 52/2017**  
**A PROCLAMATION TO AMMEND THE**  
**RE- ESTABLISHMENT OF THE DIRE**  
**DAWA ADMINISTRATION URBAN**  
**KEBELE ADMINISTRATIVE BODIES**  
**AND TO DETERMINE THEIR ORGANAIZ**  
**ATIONAL STRUCTURE AND THEIR**  
**POWERS AND DUTIES**

WHEREAS, it has been studied by organizations of the administration at the upper stratum and decentralized operational activities that should be executed at Kebele level;

WHEREAS, it is found necessary to make aligned, integrated and consistent structure, power and duties of the urban kebele administrations in line with the structure, power and duties of organizations of the administrations at the upper stratum

WHEREAS; itis also necessary to create a conducive environment which could enhance participation and engagement of community's at kebele level, so that to address problems associated with good governances properly;

በዚህ መሠረትም አሁን በሥራ ላይ ያለውን እና የተሻሻለውን የድሬዳዋ አስተዳደር የከተማ ቀበሌ አስተዳደር አካላትን እንደገና ለማቋቋም እና አደረጃጀታቸውንና ሥልጣንና ተግባራቸውን ለመወሰን የወጣውን ማሻሻያ አዋጅ በመሻር እንደገና ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

የድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት በድሬዳዋ አስተዳደር ቻርተር አዋጅ ቁጥር ፴፻፲፮/፲፱፻፲፮ አንቀጽ ፲፪ ንዑስ አንቀጽ (፩) ፊደል “ሀ” በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ከዚህ የሚከተለውን አውጇል፡፡

**፩ አጭር ርዕስ**

ይህ አዋጅ “የድሬዳዋ አስተዳደር ከተማ ቀበሌ አስተዳደር አካላትን እንደገና ለማቋቋም እና አደረጃጀታቸውን እና ሥልጣንና ተግባራቸውን ለመወሰን የወጣ (ማሻሻያ) አዋጅ ቁጥር ፶፪/፳፻፱” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

**፪ ማሻሻያ**

የድሬዳዋ አስተዳደር የከተማ ቀበሌ አስተዳደር አካላትን እንደገና ለማቋቋም እና አደረጃጀታቸውን እና ሥልጣንና ተግባራቸውን ለመወሰን የወጣውን አዋጅ ቁጥር ፫/፳፻፳ እንደሚከተለው ተሻሽሎአል፡-

፩. ከአዋጁ አንቀጽ ፲፪ ቀጥሎ የሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፲፫ ተጨምሯል፤

WHEREAS, it is found necessary to repeal and amend existing proclamation enacted to re-establish the urban Kebele Administration bodies and to define their structure, power and duties;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 12 Sub-Article 1(a) of the Dire Dawa Administration Charter proclamation No.416/2004, the dire Dawa administration council, is hereby proclaimed as follows.

**1. Short Title**

This proclamation may be cited as “A proclamation to amend the re-establishment of the Dire Dawa administration urban kebele administrative bodies and to determine their organizational structure and their power and duties (amendment) proclamation No 52/2017.”

**2. Amendment**

Dire Dawa Administration urban kebele administrative organs organizational structure powers and duties re-establishment proclamation No. 3/2008 is here by amended as follows;

- 1. The following article 13 is added after article 12 of the proclamation;

**“፲፫. የቀበሌው አስተዳደር ሥልጣንና ተግባር**

የቀበሌው አስተዳደር የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባር ይኖሩታል፡-

፩. ቀበሌ የልማትና የነዋሪው ቀጥተኛ ተሳትፎ ማዕከል በመሆንና በቀበሌ ደረጃ ሊሰጡ ለሚችሉ አገልግሎቶች ጣቢያ ሆኖ የቀበሌውን ነዋሪዎች ፣ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን ለልማት ያነሳሳል፤ በመካከላቸውም ቅንጅት እንዲፈጠር ያደርጋል፤

፪. የአካባቢው የልማት ሥራዎች የከተማውን ፕላን፣ የግንባታ ህጎችንና ደረጃዎችን ጠብቀው መሠራታቸውን እንዲሁም ህገ-ወጥ ግንባታን ይቆጣጠራል፤

፫. በቀበሌው ክልል ውስጥ ህገ ወጥ ድርጊቶች እንዳይካሄዱ ይከታተላል ፣ ይቆጣጠራል፤ የቀበሌውን የፀጥታ ሥራዎች ይከታተላል፤ በአስተዳደሩ ካቢኔ በሚወጣ ህግ መሠረት የቀበሌው ነዋሪ በማህበረሰብ አቀፍ የወንጀል መከላከል ተግባር ላይ እንዲሳተፍ ያደርጋል፤

፬. የቀበሌው ነዋሪ ህብረተሰብ የአካባቢውን ጽዳት እንዲጠብቅ፣ አካባቢውን እንዲያስወግድ እና የአረንጓዴ ልማት ሥራዎች እንዲስፋፉና እንዲጎለብቱ ያደርጋል፤ የተፈቀዱ ፓርኮችንና መዝናኛ ስፍራዎችን ይጠብቃል ፣ይቆጣጠራል፤

**“13. Power and duties of the Kebele Administration**

The Kebele Administration shall have the following powers and duties;

1. Being the development and the residents direct participation center as well as local entity for the services rendered at a Kebele level, it shall activate the residents, governmental and nongovernmental organizations for development initiatives; facilitate partnership between the same;
2. Shall control the local development activities which are carried out in accordance with the urban development plan, building regulations and standards; also control illegal construction activities;
3. Follow up and control the practice of illegal activities within the Kebele boundary; follow up the security initiatives of the Kebele; enable the residents of the Kebele to participate in community based crime prevention activities;
4. Cause the Kebele residents to keep the sanitation of their locality, beautify their area and promote green development initiatives; preserve parks and recreation areas up on the permission of the same;

፭. የቀበሌውን ነዋሪ ተሳትፎ ለማጎልበት እንዲረዳ የተለያዩ ብዙሀን ማህበራትና ማህበራዊ ተቋማት እንዲደራጁ ድጋፍ ይሰጣል፤ ያስተባብራል፤

፮. በአካላትና ጥቃቅን ንግድ ሥራዎች እና በእደ ጥበብ ሥራ ላይ የተሰማሩ የህብረተሰብ ክፍሎችን በማህበር እንዲደራጁ ያበረታታል፤ ተገቢውን ድጋፍ የሚያገኙበትን ሁኔታ ያመቻቻል፤

፯. ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ለማስወገድ፣ ኤች. አይ. ቪ. /ኤ. ድ. ስን ለመከላከል፣ የበሽታ መከላከልና የመሠረተ ጤና ትምህርትን እና ሌሎች ተዛማጅ ጉዳዮችን በተመለከተ ለነዋሪው ህብረተሰብ የትምህርት እና ቅስቀሳ ተግባራት እንዲከናወኑ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤ ይከታተላል፤ ለጤና ተቋማት ድጋፍ ይሰጣል፤ በቀበሌው ውስጥ በምግብ እና ምግብ ነክ ንግድ የተሰማሩ ተቋማት ላይ ቁጥጥር ያደርጋል፤

፰. በቀበሌው ውስጥ የሚገኙ አፀደ ህፃናትና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ያስተዳድራል፤ ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤ በቀበሌው ውስጥ መሠረተ ትምህርት እንዲስፋፋ ያደርጋል፤ ይቆጣጠራል፤ በቀበሌው ውስጥ የጎልማሶች ትምህርት እንዲስፋፋ ያደርጋል፤

5. Shall provide support for the organization of civic societies and societal organizations so as to enhance participation of the Kebele's residents;

6. Promote group of communities who are engaged in micro and small scale trades and handicrafts to organize themselves in a cooperative organization; facilitate the attainment of the required supports;

7. Facilitate and follow up the conditions that enables communities to undertake education and communication initiatives on issues related with eradication of harmful traditional practices, HIV/AIDS prevention ,disease prevention and basic health education ; shall provide support to health facilities, control facilities engaged in food & food related trades within the kebele;

8. Shall administer, follow up and control kinder garden and primary level schools found within the Kebele Administration; promote the expansion of adult education;

፱.የቀበሌውን በጀትና ዕቅድ በማዘጋጀት ለአስተዳደሩ ካቢኔ ያቀርባል፤ ሲፀድቅም ሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፤

፲.የደረጃ “ሐ” ግብር ከፋዮችን ግብር ይወስናል፤ ይሰበስባል፤ በሚወጣ መመሪያ መሠረት የማዘጋጀት ቤት አገልግሎት ክፍያዎችን ይሰበስባል፤

፲፩.በቀበሌው ክልል ስለሚገኙ ክፍት ቦታዎች እና የመሬት ይዘታ ሁኔታ የተሟላ መረጃ ይይዛል፤ በቀበሌ ደረጃ የሚከናወኑ መሬት ነክ አገልግሎቶችን ያስተባብራል፤

፲፪.በአስተዳደሩ ባለቤትነት ሥር ያሉ ቤቶችን በበላይነት ያስተዳድራል፤

፲፫.የቀበሌውን የተሟላ እና የተደራጀ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ መረጃዎችን ይይዛል፤ ሲጠየቅም ለሚመለከተው አካል ያቀርባል፤

፲፬.በቀበሌው የስራ ዕድል ፈጠራ እንዲስፋፉ ያደርጋል፤ ድጋፍ ይሰጣል፤ በቀበሌ ደረጃ የሚከናወኑ የምግብ ዋስትና ሥራዎችን በበላይነት ያስተባብራል ተገቢውንም ድጋፍ ያደርጋል፤

9. Shall prepare and submit fisical plan and budget of the kebele to the administration cabinet; cause the implementation of the same up on approval;

10. Shall decide on the taxes levied on level “C” tax payers, collect the same; shall collect municipal service charges up on the approved directive;

11. Shall keep full-fledged record pertinent to open areas and legal land ownership; coordinate land related services at a Kebele level;

12. Administer houses under the ownership of the Administration, at the top;

13. Keep an organized social and economic data’s of the Kebele; provide to the concerned body up on the request of the same;

14. Promote job opportunity creation activities within the Kebele Administration , provide support for the same; coordinate the food security initiatives carried out in the Kebele at the top; undertake the required support for the same;

፲፮. በቀበሌው ክልል ያሉ የመሠረተ ልማት አውጋሮች ደህንነት እንዲጠበቅ ያደርጋል፤ ሲፈቀድለትም ያስተዳድራል፤

፲፯. በቀበሌው የማዕድን ሀብት አጠቃቀም ከማዕከል በተፈቀደው መሠረት መሆኑን ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤ ተገቢውንም ድጋፍ ይሰጣል፤

፲፰. በቀበሌ ደረጃ እንዲከናወኑ ለተፈቀዱ ግንባታዎች ፍቃድ ይሰጣል፤ ቁጥጥርም ያደርጋል፤

፲፱. በቀበሌው ክልል የባለብዙ ዘርፍ ስራዎችን በበላይነት እና በቅንጅት ይመራል፤ ያስተባብራል፤

፲፱. አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በቀበሌው አስተዳደር ክልል ውስጥ ለሀብረተሰቡ የሚሰጠውን አገልግሎት ፈጣንና ቀልጣፋ ለማድረግ እንዲቻል ገደብ የአገልግሎት መስጫ ማዕከላትን ያቋቁማል፡፡

፪ የአዋጁ አንቀጽ ፲፫, ፲፬, ፲፭, ፲፮, ፲፯, ፲፰, ፲፱, ፳, ፳፩, ፳፪, ፳፫, ፳፬, ፳፭, እና ፳፮ እንደ ቅደም ተከተላቸው አንቀጽ ፲፬, ፲፭, ፲፮, ፲፯, ፲፰, ፲፱, ፳, ፳፩, ፳፪, ፳፫, ፳፬, ፳፭, ፳፮ እና ፳፯ ሆነዋል፤

15. Cause the safe management of infrastructural networks found within the Kebele Administration; administer upon the permission given to the same;

16. Follow up the proper utilization of mining resources in line with the permission given from the center; control and provide proper support for the same;

17. Provide building permit for construction works assigned to be performed at a Kebele level; carryout controlling action on the same;

18. Lead and coordinate cross-cutting activities within the Kebele boundary in a coordinated manner and at the top;

19. To make the service provision fast and efficient for the society, the kebele administration shall establish service delivery centers within the Kebele Administration boundary when it deems necessary ;

2. Articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, and 26 of the proclamation are re-numbered as article 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 and 27 respectively;

፫ የአዋጁ አንቀጽ ፲፬ ተሽሮ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፲፬ ተተክቷል፤

**“፲፬.የቀበሌው ዋና ስራ አስፈጻሚ ሥልጣንና ተግባር**

፩ ተጠሪነቱ ለቀበሌው ምክር ቤት እና ለአስተዳደሩ ከንቲባ ሆኖ የቀበሌውን አስተዳደር ይመራል፤

፪ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና ሥራ አስፈጻሚው፡-

ሀ.በካቢኔ አባልነት የሚሾሙ የማስተባበሪያ ክፍል ኃላፊዎችን፣ ምክትል ዋና ሥራ አስፈጻሚና የቀበሌ ማህበራዊ ፍርድ ቤት ዳኞችን ለቀበሌው ምክር ቤት በማቅረብ ሹመታቸውን ያፀድቃል፤

ለ.የቀበሌውን ካቢኔ ይሰበስባል፤ ይመራል፤

ሐ.የቀበሌውን ዓመታዊ ዕቅድና የበጀት ድልድል ሀሳብ የቀበሌው ካቢኔ ከመከረብ በኋላ ለቀበሌው ምክር ቤት ያቀርባል፤ ሲፀድቅም ስራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፤

መ.በቀበሌው ህግና ሥርዓት ያስከብራል ፤ ከቀበሌው አቅም በላይ የሆነ የፀጥታ ችግር ሲያጋጥም ለአስተዳደሩ ከንቲባ ያሳውቃል፤

3. Article 14 of the proclamation is repealed and replaced by the following new article14;

**“14” Power and duties of the kebele chief executive**

1. Shall lead the kebele administration and shall be accountable to the kebele council and mayor of the Administration;

2. Without prejudice to the general provision of the sub-article (1) of this article, the chief executive shall:-

a) recommend coordination sector heads, the deputy chief executive and the judges of the kebele social courts for approval by the council of the kebele;

b) shall assemble and lead the cabinets of the kebele ;

c) after consulting with the cabinet of the kebele administration on the annual plan and budget allocation of the kebele, shall submit it to the kebele council cause the implementation of the same up on approval;

d) shall enforce law and order in the kebele; when the kebele faces a security problem beyond its capacity, shall notify to the mayor of the administration;

ሠ.ከቀበሌው ሥራ አስኪያጅ የሚቀርብለትን ሪፖርት ይቀበላል፤ መርምሮ ውሳኔ ይሰጣል፤

ረ.የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት በቀበሌው አስተዳደር ካቢኔ እንዲገመገም ያደርጋል፤ ውጤቱንም ለቀበሌው ምክር ቤትና ለአስተዳደሩ ከንቲባ ሪፖርት ያደርጋል፤

ሰ.ቡብሔራዊና በሀዘብ በዓላት ሥነ-ሥርዓቶች ላይ እንደአስፈላጊነቱ ቀበሌውን ይወክላል፤

ሸ.ዓመታዊና ወቅታዊ ሪፖርት ለአስተዳደሩ ከንቲባና ለቀበሌው ምክር ቤት ያቀርባል፤

ቀ.የቀበሌውን ሠራተኞች በድሬዳዋ አስተዳደር የመንግስት ሠራተኞች ህግ መሠረት ያስተዳድራል፤

ቢ.በቀበሌው ምክር ቤት እና በአስተዳደሩ ከንቲባ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡

፬ የአዋጁ አንቀጽ ፲፮ ተሸሮ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፲፮ ተተክቷል፤

**“፲፮. ስለቀበሌ ማስተባበሪያዎች**

ተጠሪነታቸው ለቀበሌው ዋና ሥራ አስፈጻሚ እና ቢጋራ ለሚወሰነውም ውሳኔ ለቀበሌው ምክር ቤት የሆኑ የሚከተሉት ክፍሎች በማስተባበሪያነት ተቋቁመዋል፡-

- e) shall receive report from the kebele manager; scrutinize and give decision on it;
- f) cause to evaluate municipal service by the cabinet of the kebele, submit report on its result to the kebele council and to the mayor of the administration ;
- g) where it deems necessary, represent the kebele on the ceremony of national and public holidays;
- h) present annual and periodic report to the mayor of the administration and to the kebele council;
- i) administer employees by the Dire Dawa Administration public service law;
- j) shall carryout other activities assigned to him by the council of the kebele and the mayor.

4. Article 15 of the proclamation is repealed and replaced by the following new article 15;

**“15. Coordination of the Kebele**

The following units shall be established as “coordination”which are accountable to the chief executive of the kebele administration and to the kebele council for their joint decisions;



፩. የሴቶች እና ህፃናት ጉዳይ ማስተባበሪያ፤

፪. የጤና ጉዳዮች ማስተባበሪያ፤

፫. የኮሚኒኬሽን ፣ የህብረተሰብ ተሳትፎ እና ልማት ማስተባበሪያ፤

፬. የትምህርት ማስተባበሪያ፤

፭. የፀጥታ እና የወሳኝ ኩነቶች ማስተባበሪያ፤

፮. የንግድ ሥራዎች ማስተባበሪያ፤

፯. የከተማ ሥራ ዕድል ፈጠራና የምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ፤

፰. የፕብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ማስተባበሪያ፤

፱. የወጣቶች እና ስፖርት ማስተባበሪያ እና

፲. የመሬት ልማት እና ማናጅመንት ማስተባበሪያ፡፡

፩ የአዋጁ አንቀጽ ፲፮ ንዑስ አንቀጽ (፪) ተሸሮ በሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ (፪) ተተክቶአል፡፡

“፪. የከተማ የሥራ ዕድል ፈጠራና የምግብ ዋስትና ማስተባበሪያን በበላይነት ይመራል፤

፮ የአዋጁ አንቀጽ ፲፮ ንዑስ አንቀጽ (፪) (ለ) ተሸሯል፤

፯ በአዋጁ አንቀጽ ፲፮ ስር ሌላ አዲስ ንዑስ አንቀጽ (፫) ተጨምሯል፤

1. Women’s and children affairs coordination;
2. Health affairs coordination;
3. Communication; Community participation and development coordination;
4. Education coordination;
5. Security and vital events coordination;
6. Trade activities coordination;
7. Urban job opportunity creation and food security coordination;
8. Public service and Human resource development coordination;
9. Youth and sports coordination; and
10. Land development and management coordination.

5. Sub-article (2) of Article 16 of the proclamation is repealed and replaced by the following new sub-article (2);

“2”Direct and administer urban job opportunity creation and food security coordination.

6. Sub-article (2) (b) of Article 17 of the proclamation is here by repealed.

7. The following new sub-article (3) is added under article 17 of the proclamation;

“፫በድሬዳዋ አስተዳደር ቻርተር አዋጅ ቁጥር ፬፻፲፮/፲፱፻፯ አንቀጽ ፳፫ ንዑስ አንቀጽ (፪) (ሐ) መሰረት የቀበሌው ሥራ አስኪያጅ በከተማው ሥራ አስኪያጅ አማካይነት በተወሰነ ጊዜ የሥራ ውል ይቀጠራል።

፳. የአዋጁ አንቀጽ ፲፰ ተሸሮ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፲፰ ተተክቷል፤

**“፲፰.፩ ለ ቀበሌ አስተዳደር የካቢኔ አባላት**

የቀበሌ አስተዳደር የካቢኔ አባላት የሚከተሉት ይሆናሉ፡-

፩ የቀበሌው አስተዳደር ዋና ሥራ አስፈጻሚ፤

፪ የቀበሌው አስተዳደር ምክትል ዋና ሥራ አስፈጻሚ፤

፫ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፮ ላይ የተጠቀሱት ማስተባባሪያ ኃላፊዎች ፤ እና

፬ ዋና ሥራ አስፈጻሚው በአባልነት እንዲሳተፉ የሚመርጧቸው ሌሎች የቀበሌው አስተዳደር ኃላፊዎች።

፭ የአዋጁ አንቀጽ ፲፱ ተሸሮ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፲፱ ተተክቷል፤

**“፲፱.፩ ለ ቀበሌ አስተዳደር ካቢኔ አባላት ተጠሪነት**

“፩. የቀበሌ አስተዳደር ካቢኔ አባላት ተጠሪነታቸው ለቀበሌው ዋና ሥራ አስፈጻሚ እና ለመረጧቸው የቀበሌው ምክር ቤት ይሆናል።

“3” in accordance with article 23 sub article 2 (c) of the Dire Dawa administration charter proclamation No. 416/2004 the kebele manager shall be hired by the city manager on contract for definite period.

8. Article 18 of the proclamation is repealed and replaced by the following new article 18;

**«18. Members of cabinet of the kebele administration**

The members of kebele administration cabinet shall be the following;

1. The chief executive of the kebele administration;

2. The deputy chief executive of the kebele administration;

3. The heads of coordination’s referred under article 15 of this proclamation; and

4. Other officials of the kebele administration elected by the chief executive of the kebele administration to be a member.

9. Article 19 of the proclamation is repealed and replaced by the following new article 19.

**“19. Accountability of the kebele administration cabinets.**

“1. The kebele administration cabinets shall be accountable to the chief executive of the kebele administration and to the council of the kebele which elected them.

“፪.በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ የካቢኔ አባላት በመሠረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ ጥናት መሠረት ወደ ቀበሌ የወረዱ ሥራዎችን በተመለከተ ከማዕከል አስተዳደሩ የመንግስት መሥሪያ ቤቶች የሚሰጠውን አመራር የመቀበልና ተግባራዊ የማድረግ ኃላፊነት እና ግዴታ አለባቸው።

፫.የአዋጁ አንቀጽ ፳ ተሽሮ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፳ ተተክቷል፤

**፳. የቀበሌ አስተዳደር ካቢኔ ሥልጣንና ተግባር**

“፩.የቀበሌ አስተዳደር ካቢኔ አባላት በግልና በወል የቀበሌውን አስተዳደር ሥራ ይመራሉ ያስተባብራሉ።

“፪.የቀበሌ አስተዳደር ካቢኔ አባላት በጋራ ሥልጣናቸው ለሚያሳድሩት ውሳኔ እና ለሚፈጽሙት ተግባር የጋራ ኃላፊነት አለባቸው።

“፫.በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) እና (፪) የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ የቀበሌ አስተዳደር ካቢኔ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

“ሀ.በቀበሌው አስተዳደር ዕቅድና የበጀት ድልድል ሀሳብ ላይ ይመክራል፤

“2. Notwithstanding sub- article (1) of this article, members of the cabinet are duty bound to receive and implement orders related to decentralized activities from their respective central organizations by virtue of the study of BPR.

10. Article 20 of the proclamation repealed and replaced by the following new article 20;

**“20. Power and duties of the Kebele Administration cabinets.**

1. Members of the kebele administration cabinet shall coordinate and lead activities of the kebele administration individually & mutually.

2. Members of the kebele administration cabinet shall have mutual responsibility for activities performed and decisions made upon their common power vested for them.

3. Without prejudice to sub-articles (1) and (2) of this provision, members of the kebele administration cabinet shall have the following powers and functions;

a. shall discuss up on the plan and budget allocation of the kebele administration;

“ሊቀበሌው አስተዳደር ውስጥ ፖሊሲዎች ፣ አዋጆች ደንቦችና የአስተዳደሩ የበላይ አካላት ውሳኔዎች በስራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል፤

“ሊቀበሌው አስተዳደር ምክር ቤትና በዋና ሥራ አስፈጻሚው የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡

፬ እያንዳንዱ የቀበሌ አስተዳደር ካቢኔ የሚመራውን ማስተባበሪያ ቡድን ዝርዝር ሥልጣንና ተግባራቸው የአስተዳደሩ ካቢኔ በሚያፀድቀው መዋቅራዊ አደረጃጀት ይወሰናል፡፡

፲፩. የአዋጁ አንቀጽ ፳፩ ተሸሮ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፳፩ ተተክቷል፤

**“፳፩. ስለ ቀበሌ አስተዳደር አስፈጻሚ አካላት**

በእያንዳንዱ ቀበሌ አስተዳደር ለቀበሌው ማስተባበሪያ ኃላፊዎች ተጠሪ የሚሆኑ ሠራተኞች ይኖራሉ፤ ድጋፍ ሰጪ አገልግሎቶችን በጋራ ይጠቀማሉ፤ ዝርዝሩ የአስተዳደሩ ካቢኔ በሚያፀድቀው መዋቅራዊ አደረጃጀት መሠረት ይወሰናል፡፡

**፫. መብትና ግዴታዎችን ስለማስተላለፍ**

፩ ወጣቶችን የሚመለከቱ የሴቶችና ወጣቶች ማስተባበሪያ መብትና ግዴታዎች በዚህ አዋጅ ለወጣቶች እና ስፖርት ማስተባበሪያ ተላልፏል፡፡

b. ensure the implementation of policies, laws, regulation and decisions of upper bodies of the administration within the kebele administration.

c. execute functions assigned by the kebele council and chief executive of the kebele administration.

4. Power and functions of each kebele administration cabinets related with their respective coordination would be determined by the organizational structure which should be approved by the cabinets of the administration.

11. Article 21 of the proclamation repealed and replaced by the following new article 21;

**“21” Executive bodies of kebele**

In each kebele administration, their shall be public servants who are accountable for their respective coordination heads. They would share supportive services commonly, its detail would be determined on the organizational structure which shall be approved by the cabinets of the administration.

**3. Transfer of rights and obligations**

1. The rights and obligations given to women’s and youth coordination related to youth are here by transferred to youth and sports coordination by this proclamation.



**፩. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ**

ይህ አዋጅ በአስተዳደሩ ድሬ ኔጋሪት ጋዜጣ ላይ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

**ድሬዳዋ መጋቢት ፲፬ ቀን ፳፻፱ ዓ.ም**

**አብዱሰላም መሐመድ**

**የድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት**

**አፈ ጉባኤ**

**5. Effective Date**

This proclamation shall come in to force as of the date of its publications in the Dire Negarit Gazeta.

**Done at Dire Dawa, this March 23<sup>rd</sup> day of, 2017**

**ABDUSELAM MOHAMED**

**DIRE DAWA ADMINISTRATION COUNCIL**

**SPEAKER**